



የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምላሽ አሰጣጥን (የኮቪድ-19) አስመልክቶ የተዘጋጀ መግለጫ

ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 401 የላብራቶሪ ምርመራ ሰዓት (7) ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዣው ተረጋግጧል። በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ዘጠና ሁለት (92) ደርሷል። የታማሚዎች ዝርዝር ሁኔታም እንደሚከተለው ቀርቧል፤

ተ.ቁ	ዜግነት	መኖሪያ ቦታ	እድሜ	ፆታ	የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ	በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት
1	ኢትዮጵያዊ		21	ወንድ	ከአሜሪካ የመጣና በለይቶ ማቆያ ውስጥ ያለ	-
2	ኢትዮጵያዊ		32	ወንድ	የጀርመንና የቤልጂየም የጉዞ ታሪክ ያለውና በለይቶ ማቆያ ውስጥ ያለ	-
3	ኢትዮጵያዊ		76	ወንድ	ከስዊድን የመጡና በለይቶ ማቆያ ውስጥ ያሉ	-
4	ኢትዮጵያዊ		34	ወንድ	ከስዊድን የመጣና በለይቶ ማቆያ ውስጥ ያለ	-
5	ኢትዮጵያዊ		39	ወንድ	ከጃፓን የመጣና በለይቶ ማቆያ ውስጥ ያለ	-
6	ኢትዮጵያዊ	አዲስ አበባ	14	ሴት	የላትም	በመጣራት ላይ ያለ
7	ኢትዮጵያዊ		61	ሴት	የአሜሪካ የመጣና በለይቶ ማቆያ ውስጥ ያሉ	-

በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ የሁኔታ መግለጫ

አጠቃላይ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	5389
በሃያ አራት ሰዓት ውስጥ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	401
በዛሬው ዕለት በበሽታ መያዣው በላብራቶሪ የተረጋገጠ	7
በአጠቃላይ በቫይረሱ ተይዘው በለይቶ ከህክምና ውስጥ ያሉ	72
በፅኑ ህክምና ላይ ያሉ	1
አዲስ ያገገሙ	0
በአጠቃላይ ያገገሙ	15
በበሽታው ሕይወታቸው ያለፈ	3
ወደ ሀገራቸው የተመለሱ	2
እስከ አሁን ድረስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር	92

የጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ህብረተሰብ በግብይት ወቅት የሚከተሉትን ጥንቃቄዎች እንዲያደርግ ይመክራሉ፡

- አካላዊ ርቀቶን ይጠብቁ
- አፍና አፍንጫዎን በጨርቅ ወይም የአፍ መሸፈኛ ማስክ ይሸፍኑ።



የጤና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ
MINISTRY OF HEALTH, ETHIOPIA



- ሲገበያዩ በተለይም ገንዘብ ከከፈሉ በኋላ እጅግ በአግባቡ በውሃና ሳሙና ወይም በጀርም ማዕዳጃ አልኮል(ሳኒታይዘር) ያፅዱ፤
- በፍፁም ለሰላምታ አይሳሳሙ፤ አይተቃቀሩ እንዲሁም አይጨባበጡ።
- በተጨማሪም በበዓል ወቅት በቤተሰብና በጎረቤት መሃከል የሚካሄዱ በአካል ከመጠያየቅ እንድንቆጠብ አጥብቀን እንጠይቃለን። ይህንንና ሌሎች የጥንቃቄ ተግባራትን በመተግበር ቤተሰቦንና ወዳጅን ከሻይረሱ ይጠብቁ

ይሁንና በበዓላት ወቅት በማንኛውም ሰዓት ጥቆማ ለመስጠትና መረጃ ለማግኘት በነፃ የስልክ መስመር 8335 ወይም በ952 ወይም በመደበኛ የስልክ ቁጥር 0118276796 በመደወል ወይም በኢሜል አድራሻችን ephieoc@gmail.com በመጠቀም ወይም ባለቤት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ሪፖርት እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት በስልክ እንዲያሳውቁ እንጠይቃለን።

ዶ/ር ሊያ ታደሰ
የጤና ሚኒስትር
ሚያዝያ 8 ፣ 2012 ዓ.ም



የጤና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ
MINISTRY OF HEALTH, ETHIOPIA

